

★ የግንባራውያን ★

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ኮቦ ዓቲኔ ፓ.ፈ.ሰ.ሣ.ን

ዳው-ቅፅ 16፣ ቁ.4

መስከረም-1983

የምሁሩ ድርጅት

የኢትዮጵያ ሕዝብ የግንባራውያን ሠርዓትን ፍለጋ የጀመረው ረጅም ጊዜ ፍቅጣት አሁንም ከሚታይበት ሀገራችን ላይ ባይደርስም፣ ዙሪያ ገበሬው ለመገመገም፣ ዘንግ ጉዳታችን ለመቀየሩ፣ በሚያስቸል ገበሬ ያለ መዕረፍ ላይ መመጣት ገንጠታ ነው።። ቋንቋ አዳገልም ቢሄድ የፖለቲካው አደግሎት ላይ አደጋ የረገገ ነው። የተለያዩ የፖለቲካ አመባቻዎች በየት በየት አገላለፍ ጉራ ጉራ ጉራ የተደቀሙ ለመመርባታችን፣ አገራችን ፍርስፍጥ ገመገማችን ለይቶ አደጋ ነው።። ሁሉም አመባቻዎች የግንባራው መፈክር ከፍ አድርገው በቅላቅል፣ በሰላም የግንባራ ማድበመት ፍባረ የሚደረጉት አገዳዎቻችን ግን የሁሉም አገዳዎችን አደጋ ነው።። የዓረቡ አድጋኞች የዓረቡ ገዕዝ አለፉ።። ይህም መዕረፍ ላይ በርቶ ገንጠታ ልዩነት መኖሩ ባይሆን ሰላም ልዩነት የሚኖረው አገዳዎች በፈራ ቢሆኑ ወይ መታዘብ፣ ወይ አደጋ ላይ ኩባን አያለ መመጣት ነው።።

"ዘመቻ ወርቅ ነው" የሚለው መባራይድ አሳገሮ ያለበት ባይኖር ወርቅን፣ መዳብ ያስገብታል፣ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ አመባቻዎችን ቢገጥሙት፣ ገና ዓመፅ ለመቀረብት፣ ሀገር ክል ለባባ ሰቷባባ፣ አገራችን አደርገንዋለን ስት ማለፍ፣ ያ አርጎ ባለ አገዳዎች፣ ቅጥ ባለ ገሊፍ የሌሉ ጣታ ላለው ፈታ ሰር ሰር ያት ከመሸቱ ጋር አብረው ወይም ለሚሉ የኑሮ ጣባቻ ሲገኝ፣ በየባዕ-ተሥሩ ቅጥር ውስጥ በአቅጣጫ አድርጎ፣ የፖለቲካ መኖሪያ ሆኖ በርባታ ማድበመት ያባላረ ምሁራ-ተሥራ ሰጣዊውን አብቅቶ፣ የቀደመ አካሪ ታሪኩን በላይ ገሊፍ፣ ገራፍ አድርጎ ወይ ፖለቲካው ደኛፍ ፊትን ማዘቁ ይበል። ይበል። የሚባልበት ነው።።

ተያዘው ማሳኛነት፣ ተገልጿል በሰጠው ማሳኛነት፣ አገራችን ። በሰጠው ማሳኛነት ገንጠታን፣ ማሳኛነትን የሚታዩት ሰጣዊውን መሥሪያ ሠርዓት በሚደብዳብ፣ ሠርዓት ማሳኛነት ላለው ጣባቻ ሲገኝ፣ የግንባራውያን ስራውን ማሳኛነት ያመጣል ምሁራ

የሲባ ክፍለ-ገጽ፣ የኦርቦ ክፍለ-ገጽ፣ ባጠቃላይም የሠፊውን ሕዝብ ባቦት በማስተጋባት፣ ጥያቄዎቻን በማሰማት ተጠቃሪና ከሙያ ማኅበራት የቋም በሰይ በመገጠራራት የገፈ ላይ ጠበቃም፣ ሰጥቶም፣ ለማለትም ሁኔታ የፈለገው ገደብና ለየካቲት አብዮት ያነ ጠፈው ጥርጊያ፣ አብዮቱም ተሕዝብ አጅ አገዳደረ ተልክ የአብዮት ጠር ሁኔታ ከቺ ካሉት ፋቪሲታውያን ገይሳት ጋር ያደረገው ገብገብና የከፈለውም ዋጋ በኢትዮጵያ ሕዝብ ትገል ውስጥ ራሱን የቻለ በነድ የተሻረ መዕራፍ የያዘ ነው።

የኢትዮጵያ ተማሪ-መሀር ስሠፊው የኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ ቢዛ፣ ራሱን መሥዋዕት አድርጎ ለማቅረብ የነበረው የጋለ ስሜትና ጽኑ አመነት አገዳለ ሁኔታ፣ ከበቀለበት ተጨባጭ ታሪካዊና ባህሳዊ ሁኔታ፣ ከተሞከሮ ማነሰ፣ ከትገሉ ውስጠስክ ነትና ፈጣን ገዛ... ወዘተ. የተነሣ ገብታዊው አብዮታዊ ፍገዳታ የጠየቀውን ድር ጅት፣ ብቃትና ቅልጥፍና በማሟላት የተለያዩ የአመለካከት ዘርፍቸ ያደገውን የአብ ዮቱን ገይሳት የሚያስተባብር ስትራቴጂ ነድፍ በአገሩ ሠፊ ገንባር ለማሠለፍ የሚ ያስፈልገውን የርስበርስ ሥምረት ማገኘት አልሆነሱትም። በዚህም ሁኔታ ጠሠፊው ሕዝብ ትገል በወደቀው መገሥት አገር ተተክተው የዓመፅ በገዳቸውን አገሥተው በአብዮቱ ፊት የተጋረጡትን ወታደራዊ አምባገነኖች ግንዛቤ አገቧ ፋቪሲታዊነታቸው ገንድ አገዳወጣ፣ ሕዝባዊ መሠረት አገዳይናራቸው ማድረግ ቢቸልጡ፣ ለደቂቃቸው አልቻሉም። ከባድ ቀጋም ከፈለ፡፡ ፋቪሲታዊ መገሥት ዕድሜ በገዛ ተገር፣ የውጭ ገይሳት የጦር አክታቸውን፣ የአፈናና የጦር ጠበብትን ይዘው ከጀርባው ገብተው በመቆም ጫንቃውን አያከበቡት መመገትና ከዚያውም ዘገድ የአብዮታውያን ገይሳት መዳከም በትገል ስሜት ሳይ ያመጧው አሉታዊ ተጽዕኖ በዙፍ ግራ-ተማሪ የኢት ዮጵያ መጠጫ ዕድል ጠልጦ አገዳታየው አድርጎታል።

ያ ጠለማ ለብርሃን፣ ለተሥፋ ቦታ መልቀቀ የማይቀር ነበርና ከዓመታት አርጦም በጓሳ በብዙ አገሮች በሰደት ሳይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መሠራገና አገር ወዳደች የቀደመ የትገል ሥፍራቸውን ለመያዝና ሰላሳነታቸውን ለመወጣት በተለያዩ መልክና ቅርፅ ራሳቸውን በማደራጀት ስለሀገራቸው የፖለቲካ ሁኔታ ለመወያየትና መፍትሴ ለመፈለግ የጀመሩት ጥረት በአመርታ አገዳደሩን የወቅቱ የኢትዮጵያ አገገ ብጋቢ ሁኔታ አመርሮ የሚጠይቀው ነው።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ትገል ብዙ ወጫ ውረድን ያለፈ፣ ብዙም ገና የሚ ጠብቀው አገደመሆኑ መጠን ከታጋዩ፣ ከአገር ወዳዱ የሚጠበቀው ደገም በዚያው ልክ የበዛ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መሀር-ተማሪ በቀሳሉ ተከፍሎ የማያልቅ ዕዳ አገዳለበትም ሰገዳፍታ መዘገጋት የለበትም። ያ ታርዞ ያለበሰ፣ ተርቦ ያበሰ፣ አገጃቱን አጥፍ፣ አፈር ገፍቶ ሀገርን ሀገር ያሰገ፣ በመሰደድነት ተወሰኖ

የጥምርተኝ ጠረጠራ ደረሰ፤ ጠባብ ሲቃጠል ያሰገገ፤ ገሰቷ ሕዝብ፤ ያ
 ጠባብ ዋይታው የወለደው፤ ጸገናቸው ልጆቻቸው የረገፉትን ክብሩ ተነጥቶ፤ አገር
 ተወርቆ ተሰር፤ ኦሪ ክንዳ ጌታ ተሸገገ ፈረሰታዊ ግብዓት ግሰጥ የሚሉት
 ደብዳቤ ሕዝብ ከምሁራን ልጆቻቸው ይጠይቃል። ጊዜው በተረፈው ቀር፤ ወሰ
 ላይ ይጠቅምና መክፈልም ያሳገጥ ይሆናል። ሆኖ ቀረጥ ጥምር-ተግባር፤ አገር
 ወዳፋ የገሊና የገነባት የሚጠይቁትን ሁሉ መክፈል ያሰገገ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ፤
 ዕብራት፤ ጥምርተኝ፤ ጠባብነት በተባሉ ትንኮሮች ተቸገረ ኢሱሂ! ኢሱሂ!
 ከደሰ በሚታሰቡትና የብተና ጭረ-ጭት ጥሰውን ክፍሎችን ክንዳ ሕዝብ ክንዳ
 ነቅን ጠባብ፤ ክንዳ ሀገር ሀይል ሁኖ መቀጠሉ ከደጠፈፈ በመጣበት ባሁኒቱ
 አኪት ሰዓት ነው።

ፈረሰታዊው ግንዛቤ ወይንም ይገኛል ለሁሉ ሀገር ወታደር አብጅተ፤
 የሕዝብ ግንዛቤ ግንዛቤ አሳጥቶ፤ ጠግኖቹ ሥልጣን ላይ ለመውጣት ቀሰልና
 ፈጣን መፍትሔ ክንዳህን ሁሉ ረቂቅና ግሰጥን ግሰጥን ግሰጥን ክንዳህን
 ግንዛቤ የገርባቸው ይፈታሉት መሰሉት በወታደራዊ ቅልጥና በየጥደታቸው ክንዳ
 የጥይት አፈጣሪ ሲያዘገዙ፤ የተባሉ ጦር ሲያሰልፍ፤ በፈረሰ ሲቀረፈው የገባ
 ፈት ትግርቶች ክንዳህን ክንዳህን መሰብሰቡ ክንዳህን፤ የሀገር ሥረ-መሠረቷ
 ክንዳህን ከሚፈረግ ለሳ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የታዘዘበትን የመቅረብ ተሰባ
 በውጥ ፈጣኝ ታሪክ አሰናድቶ ወደሚጠባቀው የጉዳይ አዘቅት ግዛውን በጥረት
 ባሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትቸሉት የሚያልፈው፤ ክንዳ ከባድ ዕዳና ግሰጥ
 ነት ነው።

የተለያዩ ግንዛቤ፤ የተሰበረውን ጠገና፤ የተሰነጠረውን ክንዳ፤
 ያፈነገጠውን አሰማቸው፤ የተሰተነውን ለቅም፤ ባህር ቃል ሀገርን በአዲስ መልኩ
 የሚሰተናበር ገና በረቀ የሚያሰፈረፈ ክንዳ ከባድ ዕዳና ሰላሳት ነው። ሁኖ
 "ሳይቸል አይሰጠው" ይባላልና ይህንን ትሎት አውን ለሚፈረግ፤ ኢትዮጵያ ሀገር
 ናት ብሎ ኦሪ ግልቶ የሚናገር ሁሉ ደርቫ ደርቫውን ለመሸከም አፈና ብሎ ክነ
 ሆኖ የሚልበት ጊዜ ዛሬ ነው። ባሁኑ ሰዓት ከዳር ቅም ሲሆኑት የሚታተሙን
 ፖለቲካ ሸቶ አሰሰሱ ገበርኩ! ክንዳ ከገፈር መመጣ ለኢትዮጵያውያን ለክት
 የሌለው ቅንብት ይሆናል።

በጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን የጥዕና ላይ በሚሰጠው
 የሕዝብ ግንዛቤ ግንዛቤ፤ በኢትዮጵያ ፖለቲካው፤ ክንዳህንና ግንዛቤው፤ ባሁን ደና
 ታሪካዊ ግንዛቤ ላይ ጠለቅ ያሉ ጥናቶችና ጭርቆችን በሚከሰቱ፤ የኢትዮጵያ ነባ
 ሪዊ ትግርቶች በተገቢ ገጽታቸው ክንዳህን መፍትሔያቸው በዚህ ክንዳ ክንዳ
 ሰተነትን በሚፈረግ ሀገር ከፍተኛ አሰተያይዞ መሰረገጥ ለመሰጠት ይሆናል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሸከማቸው ዕዳ ነው። መጠላ ክንዳህ ይላል፤ ክንዳህ ያዘዘል፤ ክንዳህ ይሠራለቷል፤ ክንዳህ ክይሠራለች፤ ክየተባለ ክንደ ያለ-ክንደ ዘክብሎ የሚነበነበባት፤ ክንደ በቀቀን የሚገጠጠባት፤ ክሜን ያለ ክሚን ተባሉ የገሥ የሚያገኝበት፤ የጠየቀ የመረመረ፤ መናፍቅ ተባሉ ለኩነኔና ለውርጃቸው የሚዳረገበት የፖለቲካ ዘይቤ መላረባቸው፤ ያስከተለውን መዘዝና በቀቃው ያፈለበውን ሀገር፤ ያነገለውን ንብረት አሁን ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ተመክሮ ቀልጥጥ አድርጎ አባይተናልና ወደዚያ ተመልሶ ዳገመኛ መላክሩ ቢያገሰ የሞኝ ፈሊጥ ይሆናል። በጥራዝነጠቀነት መከነፍገ፤ በሌላ ጎርጌሜ መጋለብ፤ ክንዳረተተ መቀጠልን ለማስቀረትና በዚህም መከንዳት የሚፈጠረውን የተባከረ ሂደትና መመባቀል ፈር፤ አቅጣጫ ለማስያዝ፤ ፖለቲካዊ ትገታኔዎች አዳር ላይ መጥቀሱ በሕዝብ አናት ላይ የሚባሩ ስሜቶች ወረድ ብለው መድረሱ ከሕዝቡ ወዘ ጠረጎ ጋር ክየተዛመቱ፤ የሕብረት ንብረት የሚያሰሙ፤ ስሜቱን በትክክል የሚተረጎሙ፤ ሞኝቱን የሚያገግቡና ክንዳህኔና የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ አድገት ይልባላ መሠረት ላይ ክንዳዋቀር ከማድረግ አኳያ የሞሁሩ ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም።

በው ቢያረመም ቸገሩ አያረመም። ያረመሙት ብዙጋን ክንደበት አቅጣጫ የልባቸውን አስከፊተናገሩ፤ በድርጅቱም አስከፊገዛፋ ድረስ ሕገ-ግብርና ሚኒስቴር ላይ ሲወጡ መገደባቸው በባዶ ላይ ይረገጡ ክንደሆነ ነው ክንዳ ጠናቸው የሚሉት ሚኒስቴር የሚደፉ አይሆኑም። ከድርጅት ውጭ ያለ፣ ተሰብስቦ በአገራችን ያልተከሰቱ ሙሉ የተበተነ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን አይዘልሙም፤ በነጻ ለመደራጀት ስት በታወቀው ሥርዓቱ የፈቀደለት በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ አሁን በማሳየት ላይ ያለውን መልካም ውጥን በማግኘት፤ በመሰለውና አመቺ በሆነለት መገንድ ክየተደራጀ ዲሞክራሲያዊ ባህሪን በመገንባት፤ ልዩ ልዩ የአስተሳሰብ ዘርፍችን፤ የፖለቲካ ትገታኔዎችን በማቅረብ፤ ገራ ቀኙን በማሳየት፤ ጥቅም ጉዳትን በማነጻጸር፤ በነጻ የመደራጀት ፀጋን ለተነፈገው፤ በሆኑ ያመቀውን መተገፈቻ ለጣው፤ በገዳ ሳረመመው ሠፊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢያገሰ መልካም ገንዘቤ ክንዳያገኝ፤ የሚያገር ሱትን ሁሉ ክንዳያለመጥ፤ የሚገቱትን ሁሉ ከጉረርቱ ክንዳያወርድ የሚሰማውንና በውነት የሚሆነውን ክንዳለይ ይረዳዋል። የተገባቸው የዲሞክራሲ ጥገን ድርብ ለባሰ አነሆ መገንዘብ-ሰማያት አያለ መሄሕ መሰሉ የሚመጣውን፤ ከዚያ መደረቢያ ሥር ያሸረጠውን ሱትተ፤ የሸገጠውን ሥራይ ዘልቆ የሚያሳይ መነጽር ይሆናል።

ጊዜ በገዛ ቀጥሮ ቁራና ቀንድ አየጠመረ፤ ይበልጥ ክየተወሰነበት ለመጣው የኢትዮጵያ ቸገር አብነት በሚፈለገበት ጊዜ ዲሞክራሲያዊ መገደብ የሚከተለውን ሕዝብ ለማስቀጠል ይላቅ መገቀቀን፤ ከመገንደል ይልቅ ትክክለኛነት፤

መሠረታዊ ድጋግ ስለሚጠበቅ ስለሚሆን ያለበትን ዓላማና የመጠቀሚያውን
ባይሆን ባሁኑ ዓክተዎችን ማረጋገጥ ሁኔታ መደረግ የሚችለውን ልዩነትን ከሥራ
ከአገልግሎት ጋር ማጠቃለል የተዘከረ ለሆነ ይገባል።

ግንዛቤ አገልግሎት ተቆይቶ ወሳኝነት ያለው ሚና ለሚጠቀሙ የሚችሉት
በሚገኝበት ፈላጊነት አላቸው ታሪካዊ የሚገኙት — በዚያም ሁኔታ አገልግሎት
ረቀቅ ያሉ መሆናቸውን ፈጥረው የተቀናበረ አገልግሎት ማድረግ የሚጠበቅባቸው —
በሀገር ቤት ያሉት ምሁራን መሆናቸው የማይታወቅ ለሆነው፣ በጭራሽ ሀገር ያሉ ኢትዮ
ጵያውያን ተደራጅተው አገልግሎት መደረግ ላይ ባወጡ በሀገር ውስጥ በሚካሄደው ፖሊ
ሲቲ በቅርፅና በይዘት ላይ የሚኖራቸው ተቆይቶ በሚከራከሩ የኢትዮጵያ ገንባታ
ላይ የሚኖራቸው ሚና አገልግሎት በሀገር ቤት የሚገኙትን ድርጅቶች አበባረው አገ
ደሚሉት "ለወረ ዓለው ፍረ" ዓይነት ገጠማዊ የሚጠቀሙ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግንዛቤ የሚ
ደረጃውን የገጠማዊ የሚደርሰው በፍራ ከርሶኪ ደረጃ የሚረጅ የሚጠቀሙ ለሆኑ ከይ
ደለው።

በጭራሽ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገልግሎት መደረግ ላይ ስለ ኢት
ዮጵያ የወቅት ፖሊሲዎች ሁኔታ በሰጡት አስተያየት ከአገልግሎት ድርጅቶች አቋቋም
ጋር አገልግሎት ማረጋገጥ በገልጽ የሚታይ ነው። ተገቢው ገንጠል አድርገው ለሆነ ይች
ላል። አገልግሎት አጠቃቀም በጭራሽ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገልግሎት ሀገር
ገንባታ ላይ ተሳታፊነት አቅጥሎ ሲኖራቸው ይችላል። ይህም አገልግሎት ከአገልግሎት ድር
ጅቶች አቅጥሎ ጋር ሲጻጸፍ ይችላል። ሆኖም በዚህ በሰጡት ብሎ ወደ አልባሎ
ቋቋም ቀልጠፍ ብሎ መሸጋገፍ፣ አደባባይ ገዢ ባለቤት ብሎ መደማመጥ ከመቼው ሆነ
በላይ ብርቅ በሆነበት ባሁኑ ሆነ የሚያበረታቷ መልክት ከይደለው።

በጭራሽ ሀገር መደረግ ከአገልግሎት ኢትዮጵያውያን ምሁራን አልፎ አልፎ
አገልግሎት ፈላጊነት ማረጋገጥ በትኩረት ትገልጻለች ለመጣል በሀገር ቤት ያሉ ድር
ጅቶች የሚደርጉትን ትገልጻለች። በጠቃላይ ትርጉም አገልግሎት አድርጎ መገመት፣ ያረመ
መትን በዙጋኑን የሚወክሉት አሳገጥኞች ከሚል ርር አላፍ ብሎ፣ ፈላጊነት ማረጋገጥ
ሥነ ምግባር ወቅትን አገልግሎት መስጠት ወደወያዙ የሚደረግ መፍትሔውን ወደ
ዕድል ረገድ የሚወረወር፣ አዳራሽ ላይ የሚሰጥ አስተያየት ማቅረብ፣ የኢትዮጵያን
ሕዝብ ባል፣ ፍጥርቅ አድርጎ ለያዘው ችግር ማስታገጥ አይሆንም። የሁሉንም
ተቋማዊ ድርጅቶች ተሳታፊ የሚያደርግ የሽግግር መገንጠል ይቋቋም። የሚለውን ባሁኑ
ወቅት ገናገነት ይዞ በመሰለቅ ላይ ያለውን ሰፊ ጠቃሚ በሚመለከት፣ የተወሰኑ የፖሊ
ሲቲ አገልግሎትን ይዘው፣ ተከታይ አፍርተው ፈላጊነት ማረጋገጥ በመቀናቀን ላይ
ሰላምን ለማስጠበቅ ማድረግ አለባቸው።

በተጨማሪም ቡድን ብቻ አገዳሚዎችን የሚል ተመናኝነት ይልቅ ችግር የበዛ ሰላም
 ያደረገው አሉ። ሌሎች ሰላምቸውም አገዳሚ መጠቀሱን ይቻላል። ዋናው ቅጽ
 ነገር ይህን አሉ፤ ያን አላሉ፤ አይደለም። መጠቀሙ ያለበት መጠቀሙ ይኖርበ
 ቷል። በሀገር መተካካዊ ጉዳይ ላይ አገዳጅ ስለሚሆኑ ሌሎችን ለማስደበት
 ተጠቅሞ የሚተካ፣ የሚታከል ነገር ሊኖር አይገባም። ነገር ለሌላ ሰጥ ወደ
 መሰጠቱ አገዳሚዎች የሚያደርገው ገን፣ አገዳጅ የሌላውን ሀልጫ ስለሚወቅ፣ ሌላው
 የአገዳሪውን አስተዋጽኦ ስለመዘከር-ገሊና ላይ ከሚደረግ ከተለያዩ መከገጫዎች
 የተነሣ የመናጠሪያ ማዕከል ራሱን ብቻ አድርጎ ከመቆጠርም ሊሆን ይችላል -
 በሚደረገው የተቀናጠ ያገለገሉ ጠቀሻ የሚቀርበው መናጠሪያ አገዳጅ ዋና የሚወረወር፣
 ከሀገሪቱ ነባራዊ ችግር ጋር ዘመድና የሌላው መሆኑ ነው።

አሁን ኢትዮጵያ የመገንጠት ተጠባቂ ሁኔታ የያዘች ስለሆነች ወይን
 ኢትዮጵያዊ የተባሉ ጉዳዮች ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። አገዳጅ ሌላውን ከተሳትፎ
 ገፍትሮ ለማስወጣት የሚያደግበት፣ የሚያሸግጥበት ስህተት መሰል ሠራጊነት፣ የሚያረጋግጥ
 መገተዳዳኝነትን አገዳጅ ጠራኬ ቁጥር ከማግኘትም ጉዳዩን "ያሰደፍኩ ያልተደፍኩ"
 ነገ ገሰ የሚመዘገድበት፣ ዕንቁ ባሕርይ መሰሉ ለመታየት የሚገጥሙ ስህተቶች
 ያልተደራጀው ተደራጅቶ፣ ለገጥሞ ባሉት ድርጅቶች ጭሰ ተሠልፎ፣ የተደራጀው የሚ
 ያስተካከላል፣ አስተካከሉና ተጠናክሮ፣ በአገዳጅነት ጭሰ ልዩነት ለቀፍ ጠግካ
 ሄፋ ለመከራከሪያ ወይም የሰላም ፍጥኖች ኢትዮጵያን ከዚህ ከሚቀረጹ ጠባቂ
 የሚረዳት አብነት ነገር አገዳሪው በሰው ዓቅም ሊደረግ የሚችለው ሁሉ የሚደረ
 ገበት በታሪክ ልዩ ሥፍራ ያለው ወቅት ነው።

በደብዳቤዎቹ ልሳናት፣ በአገዳጅ የዜና ማሠራጨቻ፣ መደረክ በተገኘ
 ባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ የሚነሳው ስለ ለመከራከሪያዎች ኢትዮጵያ ገንባታ ነው።

- ለመከራከሪያ በገደብ ወይስ ያለ ገደብ?
- የመደብሉ-ፓርቲ ወይስ የአገዳጅ ፓርቲ ሥርዓት?
- የሽግግር መገገሚያ አገዳጅ? በሚን?
- ወባኔ-ሕዝብ በጣም ዓይነት ሁኔታ? በጣም ጊዜ?
- ለኦርጎኒ ጥያቄ መገ መናጠሪያ?

የሚሉት በዐበይትነት የሚቀርቡ ናቸው። በተለይ ወታደራዊ ጠቃሚዎች ከገንገሉ
 ድርጅቶች ጋር መቀራረብ፣ መሸጋገጥ የተቻለባቸው ጥያቄዎች አይደለም። በዚህ
 መረተገን መሰለቅን የሚጠይቅ ሁኔታ። አገዳጅ ጥያቄዎች ተገቢ መሆናቸውን
 አስከፊነት ድረስ የኢትዮጵያ ወገን ጣር ጋር ስልተወጣት ጊዜ አገዳጅነት የተጠ
 ደገበት መሆኑን ገልጾ ነው።

በዚህም ሁኔታ ተቀዳሚው ተገባር የመፍትሴው ዋናው ክፍል ያረመው ምሁሩ ተሞራጭ አገር ወዳዳ በውጭ ያለው በሀገር ቤት ካለው ጋር አዳኝነት የሚከተለውን ለመዘርጋት የሚያስፈልገውን ርብረብ በመጣል ላይና ልብ ለልብ የሚገናኘባቸውን አውታራት በመዘርጋት ላይ ማድረግ ይሆናል። ለዘላቂ የሕዝቦችና የሀገር ጥቅም፣ ለዘላቂ የሕዝቦች አገልግሎትና ሥራ፣ ለዘላቂ ሰላምና ለልዑል የሰላም ስፍራ ስራ ስራ በጋራ መሠላፍ፣ ለቫጋቫት የሚችሉ አጭቶችን ማሸጋገጥ ከሚከተሉት ይጠበቃል። ወደዚያ ለመፈለግ ለገዛው አቀባቢ በበዛበት ሁኔታ ገን ሊያገባ የገዛ አመጣጥ ለራስ ይዞ ያገን አያስተ ማረፊያ አዳኝነት፣ በዚያም አያደራጁ የሌላውን ድርጅታዊ ነጻነት ጠብቆ፣ ልዩ ነጻነት በፀጋ ተቀብሎ ከድንፈቱና ከፀብ አጭሪነት ታቅቶ፣ ሲቻል የአመራር ስራ ፊት የሚጠይቀውን ገብረ-ገብነትና ጠባቂነት ይዞ መገኘት፣ ሲያገባ ገን ሕዝብ በነጻነት ያለውን ተጽዕኖ ያሸጋግራ፣ ይበጀናል የሚለውን አገልግሎት አመጣጥ አሉ ላይ መጣሉ በሚከተሉ ፍኛት ላይ የረፈዱ ገዢ መገዛ ማለት ነው።

አያዘመመ ያለው ፈሽሶታዊ መገገሥት መረጥ ለመገባት የቀረቱን አገልግሎት ሲት አመጥ አገልግሎት ገፈ ማድረግ ተከገገህ አገልግሎት የሚታይ አይደለም። አሁን በኢትዮጵያ ሕዝብ ትገል ፀሰጥ ማዕከላዊውን በታ የያዘው፣ ተዘህቦ በጋራ የኢትዮጵያ ዕድል መገን ይሆን? የሚለው ነው የትገሉ ፀጋገን ከላይ-ቆርገት ወደ ላይ-ገለታዊ ማዕረፍ የገዱ ነው። በዚህ የውጭ ላይ አገልግሎት ይቻላል ጭቆና ስርነት ሁሉ ነገር ገዢ የሚታይ ሰላም ስራ ገዢ፣ ሰላም ገርገር፣ በርቀት ታኝተ አያሁ መረመድ፣ የተወሰነ ስራ ስራ በገንታዬ አየረቱ መገዛ ገን የሚጠይቀው ነው የመሆኑን በሌላ አካል፣ የአገር ወዳጆች የተሠለ አገልግሎት የሚረጋገጥ ሠራ የትገል መሰከ ይጠብቀዋል።

ወታደራዊ መፍትሴያችን ከፈሽሶታዊው መገገሥት ጋር አብረው አፈር አገልግሎት ለማገዝ ማን በጦርነት አገልግሎት ላይ የሚከተሉትን ገደባት ትክክል ለትክክል ገጥመው ባገዱ ላይ ሕግ ለማስቀበር ባይጠቀሙ ለትዕልን ትዕልን የሚቀይ ተጠያቂ ነጻና የታሪክ ወቅት አገልግሎታቸው ጥርጥር የለውም።

ምሁሩ ለሕዝባዊው ትገል ድርባውን ይወጣል !

እና ቸገሉን ! !